

የኢትዮጵያ መንግስት በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ ነገሮች የተጠመደ ይመሳሳል። በ2002 ምርጫ ማግስት እድገት ትራንስፎርሜሽን በሚል አዲስ መፎክር በዚህ አምስት አመት ከ2000 ኪሎ ሜትር የረዘመ ባቡር ሃዲድ እሰራሎህ አለ ይህን ያህል ብር ካሁን በፊት የት ይገባ ነበር እያልን ስንጠይቅ ቆየን ፤ ፤ አሁንም ቅድምያ የሚሰጣቸው ነገሮች ቢኖሩም ብር ባለስልጣኖቹ ከሚከፋፈሉት ኢንዱስትሪ የሚባል ባቡር ሃዲድን ባንገብጋቢነት የሚያስፈልግ ባይሆንም ተማቲም ይሁን ሽንኩርት ለመጫን ቢሆን ባቡር ሃዲድ ይሰራ ግድ የለም ሰንል በመሃል በአረብ ሃገራት ያጋጠመው ሁኔታ ያሰጋው ይመስል ከድሮ ጦርነት አንፈልግም በስልጣናችን ካልመጡ መሬት ሰጥተንም ቢሆን ሰላም ማግኘት እንመርጣለን ከሚል አቃማቸው መቸ እንደወጡ ለራሳቸውም ግልፅ ሳይሆንላቸው የኤርትራ መንግስት እናስወግዳለን የሚል አስቀያሽ ስልት ያዙ ፤ፋታ ሳይሰጡ አባይን እንገድባለን አሉ ።

ጥሩ መገደቡ አይከፋም ከዛ በፊት መሰራት የነበረባቸው ! የኢትዮጵያዊነት ስሜት የሚያጠፉ የገዥው ፓርቲ እንቅስቃሴ ይስተካከሉ ነበር መቅደም ያለበት፤ የህግ የበላይነት እንዲሰፍን መስራት መቅደም ነበረበት ፤ የዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት መጠበቅ ነበር መቅደም የነበረበት ፤ ይህ ሁሉ ሳይሆን አባይ እንገድባለን አሉ ፤ እሺ በልማት ተቃውሞ የለንም ባገራችን ልማት ሃሳብ ማካፈል ብንነፈግም ይሃደግ ሃገር ውስጥ ካለው ህዝብ መቸም እንደተወያየ ባይታወቅም ወደ አሜሪካና የአውሮፓ አገራት በመሄድ እዛ ካሉት ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች በእድገትና ትራንስፎርሜሽን አዎያዎሎህ በማለት ከሚያዝያ 2 -2003 ዓ /ም ጀምሮ በአሜሪካና ካናዳ እንዲሁም አውሮፓ የተለያዩ ግሣቶች ስብሰባዎች አካሄድኩ አለ ፤ ምንም እንኳ አንዱ ኢትዮጵያዊ ከሌላው በሚለይ መንፈስ መጥርያ ደብዳቤ እየተሰጠ መጨረሻም ወደ ስብሰባ አዳራሽ የሚገባ ደጋፊና አጨብጫቢ መሆን አለበት በሚል ሌላ አስተሳሰብ አላቸው ለሚባሉ ኢትዮጵያውያን እንዳይገቡ የተከለከሉበት ቢሆንም ፤፤ የሆነ ሁኖ ይሃደግች አደረግን ያሉት ስብሰባ እኛም በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን እውነቱን ለማረጋገጥ ስንሞክር ስብሰባዎቹ ቢካሄዱ ተቃውሞውን እንደሚያመዝን ግልፅ ሆነልን ፤፤

የዚህ ስብሰባ የፕሮፓጋንዳ አላማ አስቀድሞ የገባችው ኢትዮጵያውያን ያደረጉት ተቃውሞ ትክክለኛና አስፈላጊ መሆኑን ተረድተናል ይህን ግን እነሱ የተቃወሙት የአባይ መገደብ ነው በሚል የተለመደው ውሸቱን ለኢትዮጵያ ህዝብ እንሆ በረከት እያለው ነው ሃላፊነት በማይሰማችውና በቁጥጥሩ ስር ባሉ የተለያዩ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ተቃዋሚ፤ ይሁን እንጂ ዲያስፖራዎቹ ያነሱት ሃሳብ ግን ኢሃዴግ እኛ ጋር አስቀድሞ መወያየት ያለበት ወደጎን በመተው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ፤አባይን መገደብ በሚል አጠበበው፤፤ መሆን የነበረበት ግን ስላገር ውስጥ ያለው ችግር ፤የኑሮ ውድነት፤ የዋጋ ግሽበት፤ ሰብአዊ መብትን መረገጥ ፤የዲሞክራሲ እጦች ችግር በሰፊው ተወያይቶ መፍትሄ ማስቀመጥ ነው ፤፤ ከዛ በሃላ ስለ እድገቱ እንዲሁም ስለ ግድቡ ብንነጋገር ችግር አይኖረውም የሚል ነበር እኛም ሃሳባቸው ትክክለኛ መሆኑ አገር ውስጥ ሁነን የምናረጋግጠው እውነት ነው ። እዚ ላይ ግን አንድ መስተካከል ያለበት ስህተት እየታየ ነው ፤፤ አንዳንድ በመገናኛ ብዙሀን ሃሳባቸው የሰጡ ዲያስፖራዎች የስብሰባው አላግባብነት ስያስረዱ ስብሰባው ውስጥ የተሳተፉት ፤ ስብሰባ ውስጥ እንዳንገባ የከለከሉን የትግራይ ተወላጆች ናቸው በሚል በጅምላ ትግራይን ማውገዝ ተገቢ አይደለም ፤፤ መሆን የነበረበት የትግራይ ተወላጆች ከማለት የአንድ ቡድን ተላላኪ በሆኑት የዘመድ አዝማድ ስብሰብና ጥቂት ያልነቁና ጨዋታው ያልገባቸው ፀረ ኢትዮጵያ ጥቅም የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች እንጂ እንዳለ መወንጀሉ ህዝቡ ሳይወድ ወደነ ስብሃትና መለስ ቡድን እንዲጠጋ እየገፋነው መሆኑን መዘንጋት የለበትም ። የትግራይ ህዝብ ከማንም ኢትዮጵያዊ ባልተናነሰ መልኩ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቱ የተረገጠ ፤ በማህበራዊና ምጣኔ ሃብታዊ ሁኔታው ባስከፊ ደረጃ ያለ ህዝብ ነው ።

ይሃደግ ግን እነዚህ ጠላቶችህን እንዲህ እያሉ በሚል ከሌሎች ኢትዮጵያዊ ወንድሞችን እየለየ መጠቀም የማድረግ እድሜውን ለማራዘም ከጥዋቱ ቆርጦ የተነሳበት አላማ ነው ። ስለዚ እኛም በተዘዋዋሪ እንዳንደግፈው የትግራይ ተወላጆች ከማለት የቡድን ጥቅም አራማጆችና በጋብቻና በዘመድ አዝማድ የተሳሰሩ ግለሰቦች በሚል ቢገለፅ ኢትዮጵያውያን ባንድ ላይ አህአዴግ ከጫንቃቸው ለማውረድ ያስችላቸዋል ።

ከዮናታ አለባቸው

ሰሜን ሸዋ

መስከረም ሳይጠባ ጉድ ይሰማል አሉ። መጋቢት 12 2003ዓ.ም ማታ 1.30 ገደማ ቴሌቭዥን ከፍተኛ እያዳመጥን ነበር። በዚህ መሃል አንድ ፈጣሪ ያደረገው ያሰነኝ የተስፋ እንጀራ የሚመጣበትን ንግግር ከትግራይ ክልል ርእሰ መስተዳድር አቶ አባይ ወልዱ ተሰማ እኛ በሰማነው ነገር ተደንቀን ጀራችን ቀሰርን ህዝብ እንዲህ ነበር ያሉት ትግራይ ክልል ውስጥ በተለይ የገጠሩ 64% በመቶ ከድህነት ተላቃል አሉ እኛ በሰማነው ንግግር አግራሞት አይሉት መደነቅ ውስጣችን አጫረብን ይገርማል እኛ ራሳችን ያለንበት ትግራይ ክልል ውስጥ ነው ለመሆኑ ሰውየው እውነት ትግራይ ውስጥ ሆነው ነው ይህንን የሚሉት? የሚል አንገብጋቢ ጥያቄ እንድናነሳ ምክንያት ሆነዋል ንግግራቸው ትግራይ ውስጥ በዋና ከተማ መቀሌ ብቻ 25.000 ከ 10ክፍል እስከ ዲግሪ የተማሩ ወጣቶች በስራ አጥነት ተመዝግበው የእለት ጉርሳቸው መሸፈን አቁታቸው የቤተሰብ ሸክም በሆኑበት በገጠር አከባቢ ቢያንስ ከ40 ዓመት በታች ያሉ አምራች ወጣቶች የእርሻ መሬት እንደሌላቸው ይታወቃል በዚህ መክንያትም የሚበዙት አገር ለቀው ሲሰደዱ ገሚሶችም በቂ የኢንዱስትሪ መስፋፋት የሌላቸው የትግራይ ከተሞች መዳረሻቸው አደርግው ከተማ ውስጥ በእሳት ላይ ነዳጅ መርጨት እየሆኑ ለማህበራዊ ቀውስ መንስኤ በሚሆኑበት ትግራይ ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ሴቶች በአረብ ሃገራት ለድህንነታቸው አስጊ የሆኑ ቦታዎች በአገር ውስጥ ሴተኛ አዳሪነት እንዲሰሩ ተገደው ገላቸው ሸጠው በሚያድሩበት ክልል ውስጥ እንዲህ አፋቸው ሞልተው መናገራቸው ትዝብት ላይ የሚጥል ነው። ለመሆኑ የትግራይ ክልል ባለስልጣናት ለዚህ እንደ መመዘኛ የሚያቀርቡት ምን ይሆን?

ሌላ በዚህ ጉዳይ መነሳት ያለበት ነገር እድገት ማለት ሰፊ ትርጉም ያለውና እሱ ከሚያዩት ዳታ መደርደር የዘለለ ትንታኔ ያለው ነጥብ ነው። ትግራይ ውስጥ ሰብአዊ መብት ተጥሳል የህግ የበላይነት ህልም ሆኖ ህዝብ ማግኘት ከሚገባው ማህበራዊ አገልግሎቶች አንዱን እንኳን ብንወስድ ጤና ነው ትግራይ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ህዝብ ሃኪም ቤት በመሄድ ማግኘት የነበረበት አገልግሎት ተስፋ በሚያስቆርጥ ተገቢ አቀባበል ሳይደረግለት ሲቀር የሚገባ መድሃኒት አቅርቦት በሌለበት እንደ አማራጭ እየወሰደው የሚገኝ እርምጃ ወደ ሃላ ቀር የእምነት ቦታዎች እና ትንቆላዎች እየሄደ ይገነኛል ስለዚህ የነዚህ ፍላጎት እንኳን ሳይማላ ይህን ያህል ከድህነት ወጣ ማለት ከተራና የተለመደ የውሸት ፕሮፖጋንዳ የዘለለ መልአክት ሊኖሮው አይችልም ለነገሩ ምን ይሻላችዋል ኢትዮፕያ ከኣለም ውስጥ ፈጣን እድገት ከሚያስመዘግቡት ቻይናና ህንድ ቀጥላ በሶስተኛነት ተቀምጧል ለማለት ሳያፍሩ ምንም ማስተንፈሻ በሌለው ትግራይ ክልል ውስጥ እንዲህ ቢሉ ምን ግዳቸው። ብለው ብለው ግን የትግራይ ህዝብ እንዳለ ቢልጌት የደረሰበት የሃብት ደረጃ አሁን ደርሷል እንዳይሉን ነው ስጋታችን።